



**እራሱን ለስኬት ያዘጋጁ እና አዎንታዊ የሆነ ውይይት ያካሂዱ።**

- ወዳጃዊ እና አበረታች ይሁኑ።
- የጤና ምክር ከመስጠትዎ በፊት ፈቃድ ይጠይቁ።
- አይፍረዱ ወይም አይተቹ።
- በጤና እና ደህንነት ላይ ያተኩሩ።
- ስለሱ የሚነጋገሩት ስለሚጨነቁ እንደሆነ ያስታውሱ።

**አንዳንድ ጠቃሚ የውይይት ማስጀመሪያዎች እነሆ።**

**##ስለ ክትባቶች የሚያውቁትን ማጋራት ይፈልጋሉ?##**

**##በሽታን ለመከላከል ሲሉ ክትባት ስለመውሰድ አስበዋል?##**

**##ጥያቄዎች እንዳሉዎት ተረድቻለሁ። ስለ ክትባቶች ተጨማሪ መረጃ መስጠት እችላለሁን?##**

**##ክትባቶች እራሱን እና ቤተሰብዎን ከብዙ በሽታዎች ለመጠበቅ አስተማማኝ እና ውጤታማ መንገድ እንደሆኑ ያውቃሉ?##**

**ስለ ክትባቶች ማውራት የማህበረሰብዎን ጤና ይደግፋል።**